



# የ ክረምት P-EBT እዚህ ይገኛል!

## የ ክረምት P-EBT ምንድ ነው?

የወረርሽኝ EBT ፕሮግራም፣ ወይም P-EBT፣ በ COVID-19 ምክንያት በት/ቤቶች እና በልጆች እንክብካቤ ተቋማት ላይ በጣቢያ ላይ ባለው የምግብ አገልግሎት ውስጠኛ ምክንያት የምግብ ዋጋን ለመተካት ለልጆች የምግብ ጥቅማጥቅሞችን ይሰጣል። የ P-EBT ውን ወደ ክረምት ወራት ለማራዘም የፌዴራልን ማረጋገጫ ወስደናል።

## ብቁ የሚሆነው ማነው?

ህጻናት ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ካሟሉ ለ ክረምት P-EBT ውድያውኑ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፦

- በ 2020-21 የትምህርት ዓመት ውስጥ በነጻ ወይም በቅናሽ ዋጋ ለት / ቤት ምግቦች ብቁ ከሆኑ እና በተለምዶ በሚሰጠው በዋሽንግተን ትምህርት ቤት ውስጥ በትምህርት ዓመቱ መጨረሻ በNational School Lunch Program (የብሔራዊ የት/ቤት ምሳ ፕሮግራም) ውስጥ ወይም የSchool Breakfast Program (የት/ቤት ቁርስ ፕሮግራም) ላይ ከተመዘገቡ።
- ዕድሜያቸው ከ 6 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች በዋሽንግተን የ Basic Food (መሰረታዊ ምግብ) ድጋፍ መርሃ ግብር ላይ በማንኛውም ጊዜ በሰኔ ፣ በሐምሌ ፣ ወይም በነሐሴ 2021 መካከል ይንቀሳቀሳሉ።

## ቤተሰቦች የክረምት P-EBT ን እንዴት ሊያገኙ ይችላሉ?

- የተጠቀሱትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ልጆች ያላቸው ቤተሰቦች ምንም አይነት ነገር አያደርጉም! የክረምት P-EBT ጥቅማጥቅሞች ወድያውኑ ይሰጣቸዋል።
- ከነሐሴ 31 ቀን 2021 በፊት የሚከተሉትን ካደረጉ የብቁነት መስፈርቶችን ያሟሉ ቤተሰቦች አሁንም ለ ክረምት P-EBT ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፦
  - በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ሕጻናት - ልጅዎ በትምህርት ቤት ውስጥ ከ ሰኔ 2021 ጀምሮ ለ NSLP ከተመዘገበ ፣ የነጻ ወይም የቅናሽ ዋጋ ምግብ ማመልከቻን ለማረጋገጫ ለትምህርት ቤቱ ያስገቡ። ልጅዎ በነጻ ወይም በቅናሽ ዋጋ የሚሰጡ ምግቦችን ለማግኘት ፍቃድ ካገኘ ፣ የ ክረምት P-EBT ጥቅማ ጥቅሞችን ያገኛሉ።
  - እድሜያቸው ከ 6 በታች የሆኑ ህጻናት - Basic Food (መሰረታዊ ምግብ) ለማግኘት ማመልከቻዎን ለሚከተለው ያስገቡ፦ [www.WashingtonConnection.org](http://www.WashingtonConnection.org) ወይም የቃለምልልስ ለማድረግ ለ DSHS ይደምበኛ አገልግሎት ማዕከል በ 877-501-2233 ይደውሉ።

## ቤተሰቦች ምን ያህል ያገኛሉ?

ለ ክረምት P-EBT ብቁ የሚሆኑ ህጻናት የበጋ ወራትን ሐምሌ እና ነሐሴ 2021 ን ለመሸፈን የአንድ ግዜ የጠቅላላ ድምር \$375 ን ያገኛሉ።

## ቤተሰቦች በየወሩ የP-EBT ካርድ ያገኛሉ?

አይ፣ ቤተሰቦች የእያንዳንዱን ልጆች P-EBT ካርድ ማቆየት አለባቸው። በፌዴራል ማረጋገጫ ፣ የ COVID-19 የህዝብ ጤና አደጋዎች ከቀጠሉ ፣ ካርዱን እንደ አዲስ ማስጀመር እንችላለን።

## ተጨማሪ ለማወቅ [pdshs.wa.gov/PEBT](http://pdshs.wa.gov/PEBT) ይጎብኙ!

በሌላ ቋንቋ ተጨማሪ መረጃዎችን ከፈለጉ፣ ዌብሳይቱን የጎብኙ ወይም በ 833-518-0282 ላይ ለ P-EBT የግንኙነት ማዕከል ይደውሉ።

ቤተሰቦች የትምህርት ቤት የምግቦች ወስዶ መሄድ (Grab-n-Go) ላይ እንዲሳተፉ ይበረታታል፣ ምንም ያህል የ P-EBT ጥቅማጥቅሞች ቢኖራቸውም።

ይህ ተቋም ለሁል እኩል የሆነ እድል የሚያቀርብ ነው።

